



የኢትዮጵያ ፌዴራል የጥናት ስት በለን

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ՀԱՐԿ ԱԽՈՒԴԻ ԳԹՈՒ ՓՄԸ ԱՅ
ՀՅՈՒ ՀԱՅԻ ՀԱՅԱ ԵՅ ԳՅ ՏՈՒ Գ. Յ.

ԱՀ.ԴՐՁՔ.Ք Ճ.ՃԵԿՊ. Զ.ԳԻՆԸՆ.Ժ.ՔՊ. ՇՏՎԱԼԻ
ՔԻՄԱ Վ.ՄԻՐ.Ֆ. ՊԻԿ. Ա.Դ. ՄՊԻՆՆ. ՔՄՊ

19th Year No. 53
ADDIS ABABA 23rd July, 2013

፩፻፲፭	CONTENTS
አዋጅ ቁጥር ፭፻፲፭/፪/፳፯ ፭.፻	Proclamation No. 799/2013
የተከከሱ አደጋ የወሰንና ወገን መድን አዋጅ ፧፲፭ ድንብያ፯	Vehicle Insurance Against Third Party Risks Proclamation Page 6942
አዋጅ ቁጥር ፭፻፲፭/፪/፳፯	PROCLAMATION No. 799/2013
በለተከከሱ አደጋ የወሰንና ወገን መድን የመግለጫ አዋጅ	A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR VEHICLE INSURANCE AGAINST THIRD PARTY RISKS
<p>በተከከሱ የሚከተሉት አያዥዎች የለው አደጋ በየኢትዮጵያ አገልግሎት የሚፈጸመው የለው መት፣ የአካል ጉዳትና የንብረት ከሚገኘ ማህበዎች ተግር የሚያስከትል በመሆኑ፣</p> <p>የተከከሱ አደጋ ተገኝዎች አስተካይ የህክምና አገልግሎት የሚፈጸማትን ስርዓት ማመቻቻቸው የተከከሱ በለንበረቱ የተከከሱ አደጋ የወሰንና ወገን መድን ስ፲፭ አንቀጽ፲፭ው ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፣</p> <p>በነፃ የተከከሱ አደጋ የወሰንና ወገን መድን አዋጅ አ፲.፭፻፭ የተለያ ተግርና ያልተተካው ጉዳት በመሆኑው አነስተኛ እና ሌሎች ተያያዥ ድንጋጌዎችን የተተካ ሆኖ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፣</p> <p>በኢትዮጵያ እራሻ የሚከተሉት አንቀጽ ውስጥ (፬) መሠረት የሚከተሉው ተወስኗል፡፡</p>	<p>WHEREAS, the occurrence of accidents caused by vehicles are escalating from time to time;</p> <p>WHEREAS, loss of lives, bodily injuries and damages to properties caused by vehicle accidents are creating social problems;</p> <p>WHEREAS, it is necessary to establish a system for facilitating the provision of emergency medical treatments to victims of vehicle accidents, and to require owners of vehicles to have third party insurance coverage against third party risks;</p> <p>WHEREAS, during the implementation of the existing proclamation on vehicle insurance against third party risks therein identified problems and issues not incorporated, as a result it has been found necessary to have a law addressing these issues and other related issues;</p> <p>NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:</p>

ክፍል አንድ

ጠቃላ

፩. አገር ሪፖር

ይህ አዋጅ "የተስከርኬ አድራሻ የወሰንና ወገን
መደን አዋጅ ቁጥር ፭፻፱/፲፲፱" ተብሎ ለማቅረብ
ይታሉ::

፪. ትርጉም

በዚህ አዋጅ ወሰኑ የቁል አገባብ ለለ ትርጉም
የሚያሳጠው ካልሆነ በስተቀር::

- ፩/ "የመደን የማስኬር ወረቀት" ማለት የተስከርኬ
ባለንበረት ወይም ህ.ቁ ቤት ያለበት ለለ
አው ተስከርኬው በወሰንና ወገን ላይ
ለማያደርጋው አድራሻ በዚህ አዋጅ መሠረት
መደን የገባበት መሆኑን የማያደርግኝ ለነድ
ነው::
- ፪/ "የመደን ከባንያ" ማለት አገባብ በአው ስም
በተደንገገው መሠረት በቁል የመደን ሥራ
ለማካሂድ ፊ.ቁ የተሰጠው ከባንያ ነው::
- ፫/ "መደን ገበ" ማለት ተስከርኬ በወሰንና ወገን
ለይ ለማያደርጋው አድራሻ በዚህ አዋጅ መሠረት
ተዘዣውን የመደን ም.ን የለው የመደን ከባንያ
ነው::
- ፬/ "ተስከርኬ" ማለት ከአነስ ጉዳትና ተስከርኬ
ወረገና ከበሰሳለት በስተቀር በመንገድ: ላይ
በመንገድኬው የሚሸጋ: ማንኛውም ዓይነት
የበላጥተር ተስከርኬ: ባማሽ ተሰቢ. ወይም
ተሳቢ. ነው::
- ፭/ "በለምተር ተስከርኬ" ማለት በመከኔከ ወይም
በእሌክትሪክ ወይም በመንገድ ላይ
አየተኞቻቀል የሚሸጋ ተስከርኬ ነው::
- ፮/ "ተሳቢ" ወይም "ማሽ ተሳቢ" ማለት ለራሳ
የተለያ የሞተር ወይም የለለው ነታች በሆነ
በለምተር ተስከርኬ ላይ ለቀመናና
ለንተት የሚችል ተስከርኬ ነው::

PART ONE

GENERAL

፩. Short Title

This Proclamation may be cited as the
"Vehicle Insurance Against Third Party Risks
Proclamation No. 799/2013".

፪. Definitions

In this Proclamation unless the context
otherwise requires:

- 1/ "certificate of insurance" means a
document issued to a vehicle owner or
other person having legal obligation
ascertaining that the said vehicle has an
insurance coverage against third party
risks in accordance with the provisions
of this Proclamation;
- 2/ "insurance company" means a company
licensed to undertake general insurance
business in accordance with the relevant
law;
- 3/ "insured" means any person to whom
insurance is issued in accordance with
this Proclamation against third party
risks due to vehicle;
- 4/ "insurer" means an insurance company
issuing the appropriate insurance
coverage in accordance with this
Proclamation against third party risks
due to vehicle;
- 5/ "vehicle" means any wheeled motor
vehicle, semi trailer or trailer for use on
the road with the exception of wheelchair
and bicycle;
- 6/ "motor vehicle" means a vehicle moving
on a road by mechanical or electrical
power;
- 7/ "trailer" or "semi-trailer" means a vehicle
which has not its own motor power and
which is capable of being attached and
drawn by a motor vehicle;

- | | |
|--|--|
| i/ "የመድና ጽልሰ" ማለት የመድና ጽልሰ
ተሽከርሬ በያስተኛ ወገን እና ለማያደርግው
የምት እናደ፣ የአካል ጉዳት መይናው የንብረት
ነግድ ከሆ ለመከራል እና የአዲቶች የህናምና
አገልግሎት ከፍድን ለመፋይም መድና ስጋዬ
ውላታ የሚገባበት ሰነድ ነው፤ | 8/ "insurance policy" means a contract
whereby an insurer undertakes to pay
compensation and cost of emergency
medical treatment to any third party for
death, bodily injury or damage to
property caused by the vehicle of an
insured person; |
| ii/ "መንገድ" ማለት ማኅተውም አውራ ካና;
የነተማ መይናው ቁጥር: መንገድ፣
የተሽከርሬውም ማቆማያ መይናው ማራጊኑያና
መጨሻ፣ ይልደግ መይናው ተሽከርሬ
የሚጠቀምበት ማኅተውም ለለ መተላለፈያ
ነው፤ | 9/ "road" means any highway, urban or
rural street, parking or terminal, bridge
or any other passage used by a vehicle; |
| iii/ "ያስተኛ ወገን" ማለት በመድና ጽልሰ
መዋረት ታላፊነት ያስከተሉ የተሽከርሬ እና
ቦታዎስ ገዢ ከመድና ጽልሰ ከመድና ጽልሰ
በተለሳም፡ ከኢትዮጵያውያ ወይናው ከመድና ጽልሰ
ተቀባዩ ሰራተኞች በስተቀር የመድና ጽልሰው
ተፈቀማል የሚመለከተው ማንኛውም ለለ ስው
ነው፤ | 10/ "third party" means any person other
than the insured person, member of the
insured person's family, the driver or
employee of the insured person to
which an insurance policy applies at
the time when vehicle accident
occurred giving rise to liability under
such insurance policy; |
| iv/ "በጂ ካርድ" ማለት የተሽከርሬ እና
የያስተኛ ወገን መድናን በሚመለከት በግብርናዊ
ዶብዳዊ አገሪቱ የጂ ጽልሰ ከመድና ጽልሰ
በተሳይሙ ፖርታዎች መዋረት የሚለጥ ከሆ
ለመከራል የሚያስተኞል የግብርናዊ መረጃ ነው፤ | 11/ "yellow card" means a certificate issued for
the payment of compensation as per the
protocol signed in relation to vehicle
insurance against third party risks by
member states of the Common Market for
Eastern and Southern Africa; |
| v/ "ሚኒስቴር" ማለት የትራንስፖርት መኒስቴር
ነው፤ | 12/ "Ministry" means the Ministry of
Transport; |
| vi/ "በተለሳም" ማለት የመድና ጽልሰ የተዘር
ልጅ፣ አባት፣ አኔት መይናው መድና ጽልሰ
የሚያስተዳደሩት ማንኛውም ለው ነው፤ | 13/ "family" means the spouse, child, father
or mother of the insured person or a
person under the support of the insured
person; |
| vii/ "የእረብና ተመኋን" ማለት በመንግስት የሚመለና
በዚህ አዋጅ የተደነገውን የመድና ጽልሰ
ለመግዛት በመድና ጽልሰ ለመድና ስጋዬ
የሚፈ.09ም ከፍድ ነው፤ | 14/ "premium tariff" means payment, the
amount of which to be determined by the
government, made by the insured to the
insurer to purchase the insurance policy
provided under this Proclamation; |
| viii/ "የፋይና ተመኋን" ማለት በመንግሥት ተመኋን
ከሚሰጠበት እረብና ተመኋን ላይ ተጨማሪ
ለመተኋና ወይናው በለላ አገባብ በሚሰጠበት ለመድና
ፋይና ጽልሰ የሚሁን የንብረት መመኋን ነው፤ | 15/ "fund tariff" means a contribution to the
Insurance Fund collected by applying
percentage or any alternative means on
top of the premium tariff determined by
the government; |
| ix/ "አስተያየት የህናምና አገልግሎት" ማለት
በመንገድ ላይ በጽሑስ የተሽከርሬ እና
የተገኘው ተግባራ በለላ በአድራሻው በታ፣ ወደ
አካላምና ተቋሙ በሚጠቀሙት ወቅት እና
በአካላምና ተቋሙ ይጋገጧት ከፍል መስተ
የሚሰጥ የአካላምና አገልግሎት ነው፤ | 16/ "emergency medical treatment" means a
medical service provided to any person
who have sustained injury as a result of
vehicle accident at the site of the
incident, while on the route to a medical
institution and in the emergency ward of
the medical institution; |

፩/ "ከሆነ" ማለት እንደ አግባብነት፣ በመጀመሪያ ስልጣው ከባንድ ወይም በእቅዱዎች ለተስከርከር እና ተናሬው የሚከፈል ከኩረት ነው::

፪/ "የአካላ ጉዳት" ማለት ለተስከርከር እና የደረሰበት ቤትዎች በአካላ ወይም በአካላ ማንኛውም ከኩረት ተፈጥሮች እንቅስቃሴ ስያ የደረሰ ጉዳት ስሜን ጉዘዎች፣ ከፈል ቁጥር ወይም መለያችም የአካላ ጉዳትን የተተካል::

፫/ "እቅዱዎች" ማለት በማረጋገጫው ምክር ቤት ደንብ የሚችቃቃው የመጀመሪያ ዓ.ም. እስተካደር እቅዱዎች ነው::

፬/ "በርሃድ" ማለት የእቅዱዎች ሰርድ ነው::

፭/ "ሰው" ማለት የተሳታፊው ሰው ወይም በአሁን የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው::

፮/ "ማንኛውም በዚህን ዘመን የተገልጻው የሰውንም የኩረት::

፩. የያዘውን ወገን መኖሩ ምክንያት

፯/ "ማንኛውም ሰው ተስከርከሱ በያዘውን ወገን ስያ ለሚያደርሱ እና የበኩል የመጀመሪያ ምክንያት ምንም ስራው ተስከርከሱ በመጀመሪያ ስያ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ::

፱/ የዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፯) የሚታወቁ በጥርሃው ማረጋገጫው የመጀመሪያ ምክንያት ምንም ስራው ተስከርከሱ በመጀመሪያ ስያ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ ለማስተካከል ስለመሆኑ::

ከፍል ሁለት

የመጀመሪያ ሰሌዳ

፪. የያዘውን ወገን መኖሩ ሰሌዳ በለመሰዕት

፯/ የተስከርከር እና የያዘውን ወገን መኖሩ ሰሌዳ ለለጥ የሚችለው በመጀመሪያ ከባንድ ወይ::

፱/ የዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፯) መሠረት የተሰጠ የመጀመሪያ ሰሌዳ መኖሩ የተገባለት ተስከርከሱ ለሚያደርሱ የነው ምት፣ የአካላ ጉዳትና የንብረት ካሳ መከፈል የሚገባውን ከሚኖ የአስተካላይ የሀክምና አገልግሎት ወጪን የሚገኙውን መኖሩ አለበት::

፲፭/ "compensation" means the amount of money to be paid by an insurance company or by the Agency, as the case may be, to victim of vehicle accident;

፲፮/ "bodily injury" means any bodily injury or functional disorder on any part of the body's natural order sustained by a victim of vehicle accident and includes temporary, partially permanent or fully permanent bodily injury;

፲፯/ "Agency" means the Insurance Fund Administration Agency to be established by regulation of the Council of Ministers;

፲፱/ "Board" means Board of the Agency;

፲፲/ "person" means any natural or juridical person;

፲፳/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

፩. Requirement of Vehicle Insurance Coverage

፲/ No person may drive, use or cause or permit any other person to drive or use a vehicle on a road unless he has a valid vehicle insurance coverage against third party risks in relation to such vehicle.

፲/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, the Ministry may determine vehicles to be driven or to be used on a road without requiring vehicle insurance coverage against third party risks; the Ministry shall issue directive implementing compensation to victims.

PART TWO

INSURANCE POLICY

፪. Issuance of Insurance Policy Against Third Party Risks

፲/ Vehicle insurance policy against third party risks shall be issued by insurance companies.

፲/ A policy issued pursuant to sub-article (1) of this Article shall cover the compensation payable for death, bodily injury, damage to property and the expenses of emergency medical treatment arising from the insured vehicle.

- ፩/ መቍል የመድን ጽሑፍ የሚሰጥ የመድን ካሳንያ
በዚህ አዋጅ የተደረገበትን የተሻርጓል እና የ
የሆነትና ወገን መድን ጽልል የመሰጠት
ገዢታ አለበት::
- ፪/ ማተሻርጓል እና የሆነትና ወገን የመድን
ጀልል የሚከፈልው የአረቦን ትመን
አይንሰው በማግኘቱ ተናት ላይ ተመስርቶ
በማረጋገጫ የሚሰጠው ተናት ላይ የመሰጠት
በማረጋገጫ መመሪያ ይሞላ::
- ፫/ የዚህ አንቀጽ ፩-ሰ አንቀጽ (፩) ደንብ
በጥርጉም ተደርጋውን የተሻርጓል እና
የሚያደርጉ መድን በዚህን እና
አሻርጓልምናን በተመለከተ መመሪያ ለተለበት
አርምና እና አይንሰው በማግኘቱ ተናት ላይ
ቻመስርቶ ማረጋገጫ መመሪያ ይሞላ::

፬. በመድን ጽልል ተፈጻሚነት እና በለማረጋገጥ ጥያቄ

በዚህ አዋጅ መሠረት የሚሰጥ የመድን የሚሰጠው
ቻመስርቶ ተመለከተን የሚገልጻ
ገዢታ ለደረሰበት ለው መድን ለቻመስርቶ
አንዳይናል ለመገኘት አያስችሉትም::

- ፩/ ተሻርጓልውን የሚያጠቀስበትን ለው ዕድሜ
ወይም የአካል ወይም የአለምር ሆኑት::
- ፪/ የተሻርጓልውን ሆኑት:: የፋይነት ጉልበት::
የፊልግና ተለዋ ወይም የጋ::
- ፫/ ተሻርጓልው የሚይዘውን ለው ሆኑት::
የሚሸነውን ዕቅ ከበደት ወይም አካላዊ ባህል
ወይም ለው መሠረታዊ ወይም
- ፬/ ተሻርጓልው በአገልግሎት እና የሚመልከት
ገዢታ ወይም አካባቢ::

፭. የመድን ጽልል የውል ሆኑታዎች

- ፩/ ችልልው ተጠያቄነትን አያስከትልም
የሚል፤ ወይም
 - ፪/ በፖልልው መሠረት ለዚህ ከፍያ ጥያቄ
መነሻ የሚሆነው ከስተት ከደረሰ በንግድ
የተመለከ ድርጉት ከተፈጸመ ወይም
ሰይፈልግም ከዚህ ምልክት ቀር ይህንና
የሚል፤
- የውል ሆኑት ተፈጻሚነት አይችለውም::

3/ Any insurance company transacting
general insurance business shall be
obliged to issue the vehicle insurance
policy against third party risks provided
under this Proclamation.

4/ The premium tariff applicable to vehicle
insurance policy against third party risks
shall be determined by the Council of
Ministers based on the study carried out
and submitted by the Agency.

5/ Notwithstanding the provision of sub-
article (4) of this Article, with regard to
insured persons and drivers with
repetitive vehicle accidents, the Ministry
shall issue directive as to the applicable
measure based on the study carried out
by the Agency.

ጀ. Restrictions on the Scope of Application of Insurance Policy

A certificate of insurance issued in
accordance with this Proclamation may not
make restrictions on the obligations of the
insurer to pay compensation on grounds of:

- 1/ the age or physical or mental conditions
of the person driving the vehicle;
- 2/ the conditions, the horsepower, cylinder
capacity or value of the vehicle;
- 3/ the number of persons, the weight or
physical characteristics of the goods or
the particular apparatus, that the vehicle
carries; or
- 4/ the time at which or the area within
which the vehicle is used.

ጀ. Conditions of Insurance Policy

- 1/ Any condition in insurance policy
providing:
 - a) no liability may arise under such
policy; or
 - b) any liability so arising shall cease in
the event of some specified thing
being done or not to be done after
the happening of the event giving
rise to a claim under the policy;
- may have no effect.

፩/ በዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፩) የተደነገገው
በመጀመሪያ ማረጋገጫ መሆኑን ስቀመጥ
ለማስተካድ ወገን እንዳከናል የሚፈጸግው ከነ
መሆኑን ገዢው መልሰ ለመጀመሪያ ስቀመጥ
እንዳከናል ለማቅረብ የሚፈጸግነትን የወል
ሁኔታ የሚሰር እያደለም::

፪. በመጀመሪያ ማረጋገጫ ማስተዋዣ

የተሻከሩ አይ.ቁ የሚሰተኝ ወገን መሆኑን ሂሳብ
የሚከተሉትን በመመለከት ተፈጻሚ ለሆን
አይችልም::

፪/ በመጀመሪያ ገዢው መቆጣሪ ለይ
የሚፈጸመውን የሞት አይ.ቁ መቆጣሪ የአካል ጉዳት
መቆጣሪ የንብረት ጉዳት::

፫/ በመጀመሪያ ገዢው ተቀጥር የሚሰራው
ለይ የሚፈጸሙ የግዢት አይ.ቁ መቆጣሪ
አይ.ቁ መቆጣሪ የአካል ጉዳት መቆጣሪ የንብረት
ገዳት::

፬/ መሆኑን በተገበረት ተሻከሩ ለይ የሚፈጸመውን
ገዳት::

፭/ መሆኑን በተገበረት ተሻከሩ ለይ በከራይ
መቆጣሪ በከፍይ በሚገኘው ነበረት ለይ የሚፈጸሙ
ገዳት የሚያስከተሉውን ምለቤት::

፮/ ማንኛውም በመጀመሪያ ሂሳብ የተሰጠው
የመጀመሪያ ገዢ የግል ጉዳት መቆጣሪ በርሃ
ቀጥጥር መቆጣሪ ምለቤት መቆጣሪ በከራይ
የሚገኘ ጉዳት ለይ የሚፈጸሙ ጉዳት::

፯/ ከኢትዮጵያ የባት ከፊል ወጪ የፋይል
የተሻከሩ አይ.ቁ ተከተሉ የመግ ምለቤት::

፪. ክልል

ማንኛውም ለው የተሻከሩ መሆኑን ሂሳብ
ለማግኘት ለሌላ የፖ.ስ.ስ.ውን ተፈጻሚነት ለያዘው
የሚችል ህለተኛ መግለጫ መሰጠት መቆጣሪ
በፖ.ስ.ስ.ው ለይ ያለውን መብት ለያዘው የሚችል
ማናቸውንም ይርሱት መቆጣሪ አይችልም::

2/ Nothing in sub-article (1) of this Article
shall be deemed to render void any
provision in insurance policy requiring
the person insured to repay to the insurer
any sum which the latter may have
compensated under the policy and which
have been applied to the satisfaction of
the claims of third parties.

፪. Exclusions From Insurance Policy Coverage

With respect to the following vehicle
insurance policy against third party risks may
not be applicable:

- 1/ death or bodily injury or damage to
property of the insured person or
member of the insured person's family;
- 2/ collision or death or bodily injury or
damage to property caused to a person
hired by the insured person and occurred
in the course of such employment;
- 3/ damage to the insured vehicle;
- 4/ liability in respect of damage to goods
carried on the insured vehicle on the
basis of rent or payment;
- 5/ liability in respect of damage to the
personal property of insured person
covered by insurance policy or damage
to property under the control or
responsibility or custody of the insured
person;
- 6/ liability in respect of vehicle accident
occurred outside the territory of Ethiopia.

፫. Prohibitions

No person may, for the purpose of obtaining
a vehicle insurance policy, make any false
statements resulting in the non-applicability
of such policy or commit any act which
disentitles him to claim under such policy.

ክፍል ማስታ

ሰለመድና የሰነድዎች

፩. የመጀንግሥት የሰነድ ወረቀት ስለመስከምት

- ፩/ የመድና ካሳኑም ለመደና ገዢው የመድና ጽልሰ
በሚለጥበት ቤቱ የመድና የሚከተሱ ወረቀትም
አሁር መሰጠት አለበት::

፪/ በዘመኑ አንቀጽ 30-ሽ አንቀጽ (፩) መመረት
የሚለጥ የመድና የሚከተሱ ወረቀት::

ሀ) የመድና ገዢውን ስምና አድራሻ::

ለ) የተስከርከውን የወለዳ፣ የሞተርና የሻለ
ቁጥር::

ሐ) የመድና ጽልሰው የሚያበቃበትና
የሚያበቃበት ቤቱ::

መ) የመድና ጽልሰው የተሰጠበቸውን
ሁኔታዎች::

ወ) በመድና ጽልሰው ተመቻሚ የሚሆነትን
ሰዋጥ መይም መነሻ:: እና

ጋ) የመድና ስምውን ስምና አድራሻ;
መያዝ አለበት::

፪/ በመድና የሚከተሱ ወረቀቱ ላይ መደና ስምው
የሞተርና ወረቀቱ የተሰጠበት የመድና ጽልሰ
በዘመኑ አዋጅ የተፈነገገበትን መሰረርቻች
የሚያመሇለ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት::

፫/ የመድናን ምሩን መፈ ስቋረጥ መይም የወፈ
ዘመኑ ሲያለፈ መደናን ገዢው የመድናን የሚከተሱ
ወረቀቱንና የመድናን ተለማሪዎን ወዲያወነ
ለመደናን ስምው መመለስ አለበት::

I. የመደና የማስኬር ወረቀት ብቻ የሚያዙውን ጊዜ

- ፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ዘዴ መሠረት የተሰጠ የመጀመሪያ የስነዥ ወረቀት ከተሰጠበት ቅድ ድምር ከእናደኝ ዓመት ለላለስ ጊዜ የሚገኘው መሆኑ አለበት::

፪/ በዚህ አንቀጽ ይዴስ አንቀጽ (፫) የተደንገገው በጥርቃዋሚ በበቅ ምክንያት ከእናደኝ ዓመት ለኋል ጊዜ ለማሳወጥ የመጀመሪያ ፖስራ የውሳኔ በመተናገዙ መሰረት ያደረገ የመጀመሪያ የስነዥ ወረቀት ለሰጥ ያችላል:: እኩለሁም አንቀጽአስፈላጊን፣ እኩንዳው በማያየቶች የውሳኔ ማስተካከል ተመዝርቷል ማረጋገጫው ተመዝርቷል::

PART THREE

CERTIFICATE OF INSURANCE

9. Issuance of Certificate of Insurance

- 1/ An insurance company shall issue a certificate of insurance to the insured person at the same time when it issues an insurance policy.
 - 2/ A certificate of insurance issued pursuant to sub-article (1) of this Article shall include the following particulars:
 - a) name and address of the insured;
 - b) identification plate, chassis and motor numbers of the vehicle;
 - c) the time of commencement and expiry of the insurance policy;
 - d) conditions subject to which the insurance policy is issued;
 - e) persons or parties entitled under the insurance policy; and
 - f) name and address of the insurer.
 - 3/ The insurer shall endorse on the certificate of insurance a declaration to the effect that the insurance policy to which the certificate is issued complies with the requirements of this Proclamation.
 - 4/ Upon termination or the expiry of the insurance policy, the insured person shall immediately hand over to the insurer the certificate of insurance and the insurance sticker.

Validity of Certificate of Insurance

 - 1/ A certificate of insurance issued in accordance with Article 9 of this Proclamation shall be valid for not less than one year from the date of issuance.
 - 2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article a certificate of insurance may be issued for a period that correspond to the period of insurance policy issued for less than one year on the basis of sufficient grounds. The Ministry shall, when necessary, issue directive on the implementation of same based on the recommendation submitted by the Agency.

II. മലബാറിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ

- ፩/ መደን ሂዕስ የተዳት ካሣ እንዲከፈለው መብት
ባለው ስው ወይም በእርስ ስም ጥያቄ
ለቀርበለት::

፪/ ተሻከርከራው መደን ያለው መሆኑን ወይም
እለመሆኑን እና

፫/ በዚህ አዋጅ እንቀጽ ዘመን መሠረት በተሰጠው
የመደን ምስክር ወረቀት ላይ
የተመለከተኗን በኋታዎች::

በመግለጫ መረጃ መሰጠት እለበት::

፬/ በዚህ እንቀጽ 30-ዏ እንቀጽ (፳) የተደነገገው
እንደተጠበቀ ሆኖ መደንን ሰይው ማረጋገጫ
በማረጋገጫው መመሪያ መሠረት እስራተኞችን
መረጃ ለእኔንሰው የመሰጠት የደንብ እለበት::

፭/ በማንኛውም የህን እስከባር እናል ወይም
የህንምና ተቋም የመደንን ሰይው በስተመ
የመደንን ምስክር ወረቀት ላይ ለማረጥቀርበለት
ጥያቄ ተገቢውን መረጃ ካይችል ሰጥቶ ባልበለው
ኩሉ የመሰጠት የደንብ እለበት::

የኢ. በለመደን ተለዋና የአከት

- ፩/ ማንኛውም መድን ለቁጥር የመድን ተለጣል
የልከት ተናገዣ ከሆነው የመድን የልከር
ወረቀት ወር ለመድን ገዢ መሰጠት አለበት::

፪/ ካደት ለፈተት የንግድ መከላከል መስታወሻ ለለመ-
ተክክር የተሰጠው የመድን ተለጣል የልከት
መለሳ ለመለሳ በግልጽ እንደማሬታይ ሆኖ በዚህ
መስታወሻ ለይ መሰጠኝ አለበት::

፫/ ለተሳቢ ወይም የንግድ መከላከል መስታወሻ
ለለለው ተክክር የተሰጠ የመድን ተለጣል
የልከት ሁሉ ሂዕም ተክክርዎችን በሚገኘው
ለው፡ እኔ መቀመጥ አለበት::

- ፩/ የመድን ተለጥና የሚከተት አለመያዝ
ተሽከርችው የመድን ስ4.3 እንደለለው
ለለማይደረግም የመድን የሚከተት ወረቀት
አዲነመጣ ይረዳ የለላ እንዲህ ያለውን
ተሽከርች ይዘ የማቅረብ ሥልጣን ይኖረዋል::

11. Duty to Give Information

- 1/ The insured person shall, where requested by or on behalf of a person entitled to compensation, provide information on:
 - a) whether the vehicle is insured or not; and
 - b) the conditions specified in the certificate of insurance pursuant to Article 9 of this Proclamation.
 - 2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the insurer shall furnish the necessary information to the Agency in accordance with the directive to be issued by the Ministry.
 - 3/ When requested by any law enforcement body or medical institution as to the certificate of insurance issued by the insurer, it shall provide the appropriate information within 24 hours.

12. Insurance Stickers

- 1/ Any insurer shall provide the insured insurance sticker together with corresponding certificate of insurance.
 - 2/ In case of a vehicle having windscreen the insurance sticker issued for the vehicle shall be displayed fully on the windscreen.
 - 3/ The insurance sticker for a trailer or a vehicle without windscreen shall always be kept with the driver.

13. Non-Possession and Absence of Insurance Sticker

- I/ The non-possession of an insurance sticker shall constitute a *prima facie* evidence that the vehicle has not been insured and the police shall have the power to detain such vehicle until the appropriate certificate of insurance is presented.

፩/ ወቂታዊ የሆነ የመድን ተለጠል. የምስክት
እለመናር ተሽከርካሪው በመንገድ ሌይ. ሌናዳ
ወደግም ጥቅም ሌይ. ሌ.ወል የዚህ የመድን ታስቦ.
የረሰው መሆኑን ስላም. ጥቅም ተገበዣ. የመድን
የምስክ ወረቀት እስከልቀበ ይረስ
አንዳሸነታው የተሽከርካሪው በለበት ወደግም
በሆነ ማለፈነት ያለበት ወጥን ወደግም
ተሽከርካሪው በመንገድ ሌይ. እንዳሱዳ ወደግም
ጥቅም ሌይ. እንዳወል ይረጋገጫ ወደግም የፋ.ፋይ
ወደግም ተሽከርካሪውን ሌናዳ ወደግም ሌ.ወቅም
የነበረ ለው የዘሮን አዋጅ ይንጋጌዎች
እንደተለጠል. ይችጠራል::

10. የትክክለኛነት

Քոքէն Թղթից աշխատ աբար Քոքէն գլուխ,
Թղթին Առև աբար ԱՌՈՂԾ տօքէն ՀԱՄ-
ՔՄՆԻ ԴԱՅ ԱՄԵՐԻ տօքէն ԸԿԱ- ՔԻՒԻ
ՄԸՆԹԻ ՀԱՅԻ:::

հԳԸ ՀԵԴ

ԱՅՈՒՅՆ ՔԱՅՐԱՅԻ ԿԴԱԼԵՐ

Ե. ՔԱՋԻ ՊՈ. ՊԼԵԴԻ

መድን የዕለው ከሚሸከተለት የሚከናወቀው የሚመለከበ
የሳይንስ በሚገባው መድን እንዲሰራ የሚደረግ
ግዢታ ይኖርበታል፡-

፩/ መደንግድ የተገኘለት ተሽከርካሪ የሚያደርጋው
ግምት፣ የእሳት ቀበሌው ወይም ፍንዳታ!

፩/ የተሻከሱው የሚት፣ አካል ወደግዢ
የሚገለጉበት መማርያም ወደቅ የሚያደርጉበት
ገኝነት፤ ሌና

፩/ ከተሻሻርኬው እንቅስቻለ ዓር ተያይዢ
የሚደርሱ ማንኛውም ጉዳት::

II. የገብረኤት መጠን

፩/ በዚህተም ወገን የተሰከርኝ እና መደን
ፖ.ስ. የሚሰራው የነፃ መጠን:-

v) Ահշք ՇԹ. ԿԲ. ԱՄԱԾԸՆ ՔՊԴ ՀՃՌ
ԽԱԾ ՑՌ. ՔԴԴՈՒ ԽԱԾ ՑՌ. ՔԱԱԼՈՒ:

Ա) ԱՀՆՔ: ԱԹ-ԴՔ ԱՄԱՔԸՆ ՔՀԻԱ ԴՔԴ
ԽՈԾ ԹՇ ԸՆՈՒԹ:

ж) оръзът е във вид на сърце.

CHP3 3.03

2/ The absence of valid insurance sticker shall indicate absence of valid insurance policy when the vehicle is driven or being used on a road. Unless the appropriate certificate of insurance is presented it shall be deemed that the owner of such vehicle or the person legally responsible or the person who caused or permitted the vehicle to be driven or used on a road or the person driving or using the vehicle, as appropriate, violated the provision of this Proclamation.

14. Issuance of Replacement

The insurer shall, upon the request of the insured person, issue a replacement certificate of insurance or an insurance sticker where it is lost or mutilated.

PART FOUR

**LIABILITY TO BE COVERED BY
INSURANCE**

15. Obligation of the Insured

The insured shall secure insurance coverage for liabilities arising from:

- 1/ collision, fire or explosion caused by the insured vehicle;
 - 2/ the fall of objects carried by the vehicle, its accessories or tools being used in connection with the vehicle; and
 - 3/ any damage resulting from the movement of the vehicle.

16. Extent of Liability

- 1/ The amount of compensation to be covered by vehicle insurance policy against third party risks shall be:
 - a) an amount not less than Birr 5,000 and not exceeding Birr 40,000 in respect of the death of one person;
 - b) an amount not exceeding Birr 40,000 in respect of bodily injury of one person; or
 - c) an amount not exceeding Birr 100,000 in respect of damage to property.

- ፩/ ለሀክምና እና ለለቻ ከተከተ፡ ይር ተያያዥነት
የረሱው አግባብ ባለው ሆነ መመራት
ለማስከራል ካሂ የተፈወመ ወጪ ተከሱው ቅጂ¹
የአካል ጉዳት ወያም ፍት ሌደርሰበት
ከማስከራልው የነፃ መጠን ላይ የሚታሳቢ
ይህን::

- ፩/ በዚህ እንቅስ ጽውሰ እንቅስ (፩) ከተወሰኑው
መጠን በላይ ነጥረ ልሳድልኝ ይገባል የሚል ሰው
ያሆንና ተጨማሪ ክፍያዎች መደንን ገዢዎ ወደም
በዚህ ማረጋገጥ የተጣለበት አካል እንዲከናወልው
አግባብ ባለው ሆኖ መሠረት የመጠየቁ መብት
የተጠበቀ ነው::

- ፩/ በማንኛውም ተሽከርካሪ የደረሰ ቅጂ የአካል
ትናት መጠን ማስተምድ በርሃ: መረጃዎች
ይታወች::

- ፩/ በዚህ እንቅጽ ገዢ-ሰ እንቅጽ (፫) የተደረገበትን
የግራይናት መጠን የሚረዳትሮች ምክር በት
የማድረጎች ሆኖም በዚህ እዋቱ ተስተካታለ፡፡

፳፻፲፭ በለማስታወሻና በለንግ ከፍያ ጥያቄ

- ፩/ ከእቅዱ በላይ የሆነ ምክንያት ካልተረጋገጠ በስተቀር
መድን ገበዥ መድን የተባለት ተሻከርና
አደጋ ማሻረሰኑ ወዳምዕኑ ወይም በዘገበ በ
ቁን ወሰጥ ለመድን ለጋብር ማስታወሻ
ልቦች::

- ፩/ ከዚ የመጠየቂ መብት ያለው ማንኛውም
ሚስተዋ ወገን ካለት ማረጋገጫውታ ጋር የኩጣ
ጥቃቄውን ለመድን ለመው በተጥታ ማቅረብ
ይችላል::

ՀՅ. ԲԵՐԵ ԱԴ ՓՄԿՅՆ ՈՂԹԵԼՔԻ

- ፩/ በመድን ጽልሰ የተሻሸነ ማለፊት
በሚመለከት በመድን ገዢ ለይ የተሰጠ
የኝርድ በት ወሳኔ ለጽር መድን ለምው
በፖረሰው ለይ ያለበትን ተጠያቄነት ለማስቀረብ
መደዋ ለመሰረዝ መብት ለጥረውም መደዋ
ፖረሰውን እስቀፍት መደዋ ለርሱት ለምንም
እንዳ ለኝርድ ባለመብቶች በው-አኬው
የተመለከተውን ታዘዘበ ወጪና ወልድን መያዣ

- ፩/ መ-ሰኔዎ-ን የሰጠው ቁርድ በት በመ-ሰኔዎ ነገ
ርና ዘመኖ ተስኗኝ መሰረተ እለበታ፡፡

- 2/ The medical expenses incurred for the injured person and costs related to other compensations in accordance with the relevant law shall be considered as part of the amount of compensation to be paid in respect of permanent bodily injury or death of the victim.

- 3/ Any person who alleges to be entitled to compensation above the limit provided for under sub-article (1) of this Article shall have the right to claim same from the insured person or from other having legal liability in accordance with the relevant law.

- 4/ The extent of permanent bodily injury caused to a person by a vehicle accident may be determined by a medical board.

- 5/ The Council of Ministers is hereby empowered to amend the extent of liability limit provided under sub-article (1) of this Article.

17. Notice of Accident and Claim for Compensation

- 1/ The insured person shall, unless prevented by the existence of force majeure, give to the insurer notice of an accident caused by the insured vehicle immediately or at the latest within 10 days from the date of the occurrence of such accident.

- 2/ Any third party entitled to compensation may submit his claim, together with supporting evidences, directly to the insurer.

18. Duty to Execute Court Judgement

- I/ Where a judgement is rendered against an insured person in respect of any liability covered by insurance policy, the insurer shall, notwithstanding that it may be entitled to avoid or cancel or may have avoided or cancelled the policy, pay to the judgement creditors any sum payable under the judgement including costs and interest.

- 2/ The court that renders the judgement shall issue execution order accordingly.

ክፍል አምስት

የመድን ፊርማ

18. መጀመሪያ

የመድን ፊርማ (ከዚህ በቃላ “ፊንድ” እየተባለ የሚጠሩ) የሚሆኑን የፌዴራል ማንኛውም ሆኖ በኢትዮጵያ በአገልግሎት ስሜ በሚከለት ላይ የባንክ ሂሳብ ወሰን ተመዝግቷል::

፩. የፌዴራል ዘመን

፩/ የፌዴራል ዘመን መደን ባለተገበረት ወይም ባለቤትው ተስከርክር እና የሚከለት::

፪) ጉዳት የፌዴራል ስው አስተያየት የሀክምና አገልግሎት እንዲያገኘ ማረጋገጫ::

፫) የአካል ጉዳት ላይ የፌዴራል ስው ከነት እንዲከፈልው ማረጋገጫ:: እና

፬) ለሞት ስው በተከሰበ አባላት ከነት እንዲከፈል ማረጋገጫ::

ይህንና::

፭/ በዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፩) መመረት ከፌዴራል የሚከፈልው የገንዘብ መጠን በዚህ እዋቅ እንቀጽ የዚህ መመረት በተስከርክር እና የሚከለት ወገን መደን ሂሳብ በሚከፈልው የሚገልጻ መጠን ይረዳ ይህንና::

፮/ እጅንስ በዚህ እንቀጽ የዚህ እንቀጽ (፩) እና (፪) መመረት ያመጣውን ወጪ ለገንዘብ በሚገልጻ ተመያቁ ከዚህው ስው እና የሚከፈልው መጠት ይጠረዋል::

፯. የፌዴራል አስተዳደር

፩/ በኢትዮጵያ የተጀመረበ::

፱. የሚከፈልው ማስተናና ተግባር

ማኅበር::

፩/ የዚህ እዋቅ ዘመን እንዲሰነ ለማደረግ እጅንስ በሚከፈልው መመረጥ ያመጣል:: እንደለበትነት መመረጥ ያመጣል::

፪/ የእጅንስ ተግባር በየወቅቱ ይገመገማል::

PART FIVE

INSURANCE FUND

19. Establishment

An Insurance Fund (hereinafter the "Fund") is hereby established as a permanent source of finance to be deposited in a special bank account to be opened at the National Bank of Ethiopia.

20. Objectives of the Fund

- 1/ The Fund shall have objectives, in case of accident caused by uninsured or untraced vehicle, to:
 - a) provide emergency medical treatment to a person who has sustained injury;
 - b) provide compensation to a person who has sustained bodily injury; and
 - c) provide compensation to family members of a deceased person.
- 2/ The amount of compensation to be paid from the Fund in accordance with sub-article (1) of this Article shall be equivalent to the extent of liability to be covered by vehicle insurance policy against third party risks in accordance with Article 16 of this Proclamation.
- 3/ The Agency shall be entitled to claim its cost incurred in compliance with sub-article (1) and (2) of this Article from the person responsible for the accident.

21. Administration of the Fund

The Fund shall be administered by the Agency.

22. Power and Duties of the Ministry

The Ministry shall have the powers and duties to:

- 1/ follow up the overall activities of the Agency with a view to the attainment of the objectives of this Proclamation and issue directive as may be necessary;
- 2/ evaluate, periodically, the performance of the Agency.

፩፪. የፋይ የተዘዘሪ የንግድ

- ፩/ የፋይ የተዘዘሪ የንግድ ከፋይ ተመኑ የሚለበት እና በማንሳት-ርቃ የሚከር በት የማቅረቢያ ለላ ተጨማሪ ገዢ ይሆናል::
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ጋዜ አንቀጽ (፩) መሰረት የሚለበበው የፋይ ተመኑ በኢትዮጵያው ጥናት ላይ ተመራርቃ በማንሳት-ርቃ የሚከር በት የማቅረቢያ ይሆናል::

፪፫. በሌሎች ክፍያዎች

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፩ ለተመለከተት ዓላማዎች ከፋይ ሂሳብ ገንዘብ ወጪ ሆኖ የሚከራከሩው በርሃ በማቅረቢው የአፈጻጸም መመሪያ መሰረት ይሆናል::

፪፬. በሌሎች

የፋይ ሂሳብ በርሃ በማቅረቢው የውጭ አዲቶ በየጥመቱ ይመለመል::

ክፍል በጀት ፩፪ የፋይ የንግድ

፪፭. በውጭ አገር በሌሎች ተከታታይ

- ፩/ በውጭ አገር የተመዘገበ በኢትዮጵያ መንገዶች ለይ ለመንቀሳቀስ ፈቃድ የተሰጠውን ተሻከርና የሚያሳይዘኝ ለውጭ የሙዳን የሚከር መረጃና የሙዳን ተለዋፋ የሚከት መያዝ መያዝ የሙዳን ሂሳብ ወጪ በአገር ወጪ የሙዳን ከ-ባንድ የተሰጠ ከልማት በጋዢ ከርድ መያዝ ተመሳሳይነት ያለው የሙዳን ማረጋገጫ ማቅረብ አለበት::
- ፪/ በውጭ አገር የተመዘገበ ተሻከርና በኢትዮጵያ መንገዶች ለይ ለማቅረቢው እና የሚኖረው የሚሰተኞች ወገን መደን ስራን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፩ ከተደንገገው የሚለፈንት መጠን ማነስ የለበትም::

፪፮. በሌሎችና የሁክምና አገልግሎት

- ፩/ የተሻከሩ እና የደረሰበት ማንኛውም ስው በዚህ አዋጅ ለማስተኞች ወገን በተሰጠው ተርጉም የሚሰራን ሆኖም አልሆነም ወይም እስከ አገር ዕስ የሚደርሱ አስተያየት የሁክምና አገልግሎት የማማኑት መብት ይኖረዋል::

፪፯. Source of the Fund

- 1/ The source of the Fund shall be the fund tariff and other additional source to be determined by the Council of Ministers.
- 2/ The amount of fund tariff to be collected in accordance with sub-article (1) of this Article shall be determined by the Council of Ministers based on the study undertaken by the Agency.

፪፱. Disbursement

Disbursements of the Fund to be made for purposes specified under Article 20 of this Proclamation shall be made in accordance with procedures established by the Board.

፪፲. Audit

The accounts of the Fund shall be audited annually by external auditor to be appointed by the Board.

PART SIX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

፪፲፪. Foreign Registered Vehicle

- 1/ The driver of any foreign registered vehicle permitted to be driven on the roads of Ethiopia shall possess a valid certificate of insurance and insurance sticker or, where the insurance policy is not issued by a local insurance company, he shall produce a yellow card or an equivalent proof of insurance coverage.
- 2/ The insurance coverage against third party risks with respect to an accident caused by foreign registered vehicle while driven on the Ethiopian road may not be less than the extent of liability provided under Article 16 of this Proclamation.

፪፲፫. Emergency Medical Treatment

- 1/ Any person who has sustained injury caused by a vehicle accident shall be entitled to emergency medical treatment costing up to Birr 2,000 whether he is a third party or not as defined under this Proclamation.

- ፩/ ማኅችው የህክምና ተቁጥሮ የተስከርከሶ አይደ
ደርበበት ወደ ሁክምና ተቁሙ ለመጠ ማንኛ
ው ተነሱ አሳችሯል የህክምና አገልግሎት
የመሰጠት ባድታ አለበት::

፪/ ማኅችው የተስከርከሶ በሚያደርሰው ታካት
የህክምና ተቁሙ ለእስተዋዬ የህክምና
አገልግሎት ያወጣውን መሆኑ በእጅንሰው
አዋጁነት ማረዳቸው በሚያወጣው የከፍል
አፈጻጸም መመሪያ መመረት እንዲከፈልው
ለጠራቅ ይችላል::

፫/ መደን ያልተገባለት ወደም ያልታወቀ
የተስከርከሶ ለሚያደርሰው ታካት የህክምና
ቁሙ ለህክምና አገልግሎት ያወጣውን መሆኑ¹
በዚህ አዋጅ እንቀጽ ፍቃድ መመረት በቀጥታ
ከፈጻጸም እንዲከፈልው ለመጠየቅ ይችላል::

- 2/ Any medical institution shall have the duty to provide emergency medical treatment to any victim of a vehicle accident when approached by such victim.
 - 3/ The medical institution shall be entitled to claim its expenses for the emergency medical treatment due to vehicle accident in accordance with the directive to be issued by the Ministry upon the recommendation of the Agency.
 - 4/ The medical institution shall be entitled to claim its expenses for the medical treatment due to an accident occurred by uninsured or untraced vehicle directly from the Fund as provided under Article 24 of this Proclamation.

፩፻. ተፈጻሚነት ስለሚኖርበቸው አካላት

መጽንና የሚመለከቱ የንግድ ሲኖሩ የለለች አነቶ
ዶንጋዎች ካሱ አዋጅ ጋር አስከልተቻለን ይረዳ
በተሻከርኬ እኩን የሚከተሉ መን መጽን ላይ
ተፈቀም ይሁናለ::

፩፻. ይህን እና መመሪያ የማውጫት ስለጊዜ

- ፩/ የሚሬስትርና ገዢና በት ይህን አዋጅ
ለማስረዳግ የሚያስፈልጉ ይጤቶታን ለያመጣ
ይችላል ::

፪/ ማኅበራዊ ይህን አዋጅና በዘመኑ አንቀጽ ፳፦-ሰ
አንቀጽ (፫) መሠረት የወጪ ይጤቶታን
ለማስረዳግ የሚያስፈልጉ መመረጃዎችን
ለያመጣ ይችላል::

四

ማንኛውም ስው. የነፃ አዋጅ ወይም በዚህ አዋጅ
መሠረት የወጥ ይጠበኝ ይጠቃኝ ተለደር የተገኘ
አንድሆነ ካብር ፕሮ. እስከ ጥር ፕሮ. በሚደርሰ የገንዘብ
መቀመሪያ ወይም ካክሮ ዓመት እስከ ሁሉት ዓመት
በሚደርሰ እውራት ይቀባል::

ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶକ ହୀନ

የተስከርና አዲር ማስተዋዎች ወገን መደንጂ ቅበትና
አዋጅ ቁጥር ፭፻፯/፪ሺ. በዘመን አዋጅ ተሽሮል::

28. Applicable Laws

The provisions of the Commercial Code and other laws pertaining to insurance shall, in so far as they are not inconsistent with this Proclamation, be applicable with respect to vehicle insurance against third party risks.

29. Power to Issue Regulation and Directive

- 1/ The Council of Ministers may issue regulations necessary for the implementation of this Proclamation.
 - 2/ The Ministry may issue directives necessary for the implementation of this Proclamation and regulations issued pursuant to sub-article (1) of this Article.

30. Penalty

Any person who violates the provision of this Proclamation or regulations issued pursuant to this Proclamation shall be punished with a fine from Birr 3,000 up to Birr 5,000 or with imprisonment from one year up to two year.

31. Repeated Law

The Vehicle Insurance Against Third Party Risks Proclamation No. 559/2008 is hereby repealed.

ክፍ. መብትና ግዢታ መተላለች

በኢትዮ ቁጥር ፬፻፷፯/፩፪. የተቋቃመው የመጀን
፳.፭፯ ዓ.ም. በት. በት. መብትና ግዢታውን በዚህ አዋጅ
ለከታዩነት ተተልሸዋል::

ክፍ. አዋጅ የሚዘጋጀበት ዘዴ

ይህ አዋጅ በ፩.፩.፪. ካ.፩.፪. ም.፩.፪. ቁጥር ፩፭
ከመጣት ቀን ይግባር የዚህ የሚዘጋጀበት ዘዴ::

አዲስ አበባ ከተማ የ፩.፩.፪. ዓ.ም ፲፻፱፷፯

ገዢ ወልደገዢርጫ

**የኢትዮጵያ ፌዴራል ማቅረብ
ደንብ ተወካይ**

32. Transfer of Rights and Obligations

The rights and obligations of the Office of Insurance Fund, established by Proclamation No. 559/2008, are hereby transferred to the Agency.

33. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 23rd day of July, 2013.

GIRMA WOLDEGIORGIS

**PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**